



የፌዴራል የከተሞች ሥራ ዕድል ፈጠራ እና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ
የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት



ጥር /2012 ዓ.ም

አዲስ አበባ

የፌዴራል የከተሞች የሥራ ዕድል ፈጠራ እና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የፌዴራል የከተሞች የሥራ ዕድል ፈጠራ እና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ የተመደበለትን የመደበኛ ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል፡፡

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኤጀንሲው ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ መያዣ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ስልጣንና ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የዋና አዲተርን የአዲት ስልት በመከተል ነው፡፡ እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ (የአዲት አስተያየት) ለመስጠት ያስችለናል፡፡

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ኤጀንሲው ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፤ መዛግብት፤ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በኤጀንሲው ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው፡፡

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክል የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው፡፡

የሚከተሉት የኤጀንሲው የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡

የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤

- የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- የተሰብሰበ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፤
- የሂሳብ ሚዛን መከራ፤

ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡



የፌዴራል የከተሞች የሥራ ዕድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ የ2011 የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተዘጋጀ በመሆኑ በእኛ አስተያየት በኤጀንሲው የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች እና የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱ አጥጋቢ ሆኖ ተገኝቷል።

ምንም እንኳ ከላይ የተሰጠውን የአዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

ትኩረት የሚያሻቸው ጉዳዮች

1. ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት

- የመደበኛ በጀት ብር 25,727,258.00 (23.12%)
- የካፒታል በጀት ብር 2,743,237,890.00 (የተፈቀደው በጀት 100%)

በድምሩ ብር 2,768,965,148.00 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ ታውቋል።

ሌሎች ጉዳዮች፤

2. የኤጀንሲው እቃ ግምጃ ቤት ህንጻው ስር መኪና ማቆሚያ (Ground) ውስጥ በመሆኑ የተቀመጡት ቋሚም ሆነ አላቂ ንብረቶች የተቀመጡት አመቺ ቦታ ያለመሆኑ፤ ለዝናብና ለጎርፍ የተጋለጠ መሆኑ፤
3. ዕቃዎች ተፋፍገው (ተደራርበው) በመቀመጣቸው ምክንያት ለቁጥጥር አመቺ ያለመሆን እና ቢንካርዱም በተገቢው ቦታ አለመቀመጡ፤
4. ሁለት የኤጀንሲው ኃላፊዎች ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች የጠፉ መሆኑን በአዲት ወቅት ታውቋል።
5. በመንግስት ተሽከርካሪዎች ምዝገባ አያያዝ ስምሪት እና አጠቃቀም ጋር በተገናኘ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚገባው ቅጽ 02 ስራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤

ከሰላምታ ጋር

